

# Essential English Conversation

## የግል መረጃን መጠየቅ ልደትህ/ሽ መቼ ነው?



*This is not a word-for-word transcript*

ጤና ይስጥልን። ማንኛውም የእንግሊዝኛ ተማሪ ሊተዋቸው የማይቻላቸውን የቋንቋ መሰረታዊያን ወደሚያቀርበው Essential English Conversation በደህና መጡ። ሐና እባላለሁ። እባላለሁ። በዚህ ክፍል ሰዎችን የልደት ቀናቸው መቼ እንደሆነ እንዴት መጠየቅ እንደሚቻል ይማራሉ።

እስኪ ሁለት ሰዎች የልደት ቀናቸው መቼ እንደሆነ ሲጠያየቁ ያዳምጡ።

**Amy**  
*When's your birthday?*

**Phil**  
*My birthday's on June the 10<sup>th</sup>.*

**Amy**  
*Mine's on October the 3<sup>rd</sup>.*

ይህ አስቸጋሪ ቢሆንብዎት ብዙም ጭንቀት አይግባዎት፤ ውይይቱን ከፋፍለን እንዲለማመዱት እናግዝዎታለን።

በመጀመሪያ ኬሚ ፊልን 'ልደትህ መቼ ነው?' 'When is your birthday?' ስትል ጠይቃለች። ያዳምጡና ሐረጉን ደግመው ይበሉ።

**Insert**  
*When's your birthday?*

ከዚያ ፊል 'ልደቱ ጥር አስር ቀን ነው' 'My birthday's on June the 10<sup>th</sup>' ሲል መልሶላታል። ዕለቱን ከነቀኑና ወሩ ለመናገር 'on'ን እንጠቀማለን። ለምሳሌ on May the 10<sup>th</sup> እና 'on April the 22<sup>nd</sup>'። ያዳምጡና ሐረጉን ደግመው ይበሉ።

**Insert**  
*My birthday's on June the 10<sup>th</sup>.*

የልደት ቀናቸችንን የዳመቱን ወራት በመጠቀም መግለፅ እንችላለን፤ እነርሱም የሚከተሉት ናቸው።

- Insert**
- yጥር January
  - የካቲት February
  - መጋቢት March
  - ሚያዝያ April
  - ግንቦት May
  - ሰኔ June

ሐምሌ July  
ነሐሴ August  
መስከረም September  
ጥቅምት October  
ሕዳር November  
ታህሳስ December

በመቀጠል የልደት ቀንን ለመግለፅ አወዳዳሪ ቁጥሮችን እንጠቀማለን። የአንድ፣ የሁለት እና የሶስት አወዳዳሪ ቁጥሮች የሚከተሉት ናቸው።

**Insert**

*First, second, third.*

ከአራት አስከ ሃያ ላሉት ቁጥሮች ደግሞ በመጨረሻቸው ላይ 'th'ን እንቀጥላለን። ለምሳሌ፤

**Insert**

አራተኛ fourth  
አስረኛ tenth  
አስራ ስምንተኛ eighteenth

ከሃያ በላይ ያሉት ሌሎች ቁጥሮች ሃያ እና ነጠላ አወዳዳሪ ቁጥርን በማጣመር ይገለጻሉ።

**Insert**

ሃያ አራት– Twenty-fourth  
ሃያ ሰባት– Twenty-seventh  
ሃያ ዘጠኝ– Twenty-ninth

ስለዚህም ኤሚ ለፊል 'የእኔ ልደት ደግሞ ጥቅምት 3 ቀን ነው' 'Mine's on October the 3rd' ስትል ነግራለች። ያዳምጡና ሐረጉን ደግመው ይበሉ።

**Insert**

*Mine's on October the 3<sup>rd</sup>.*

በጣም ጥሩ- አሁን የተለያዩ ሰዎች ስለልደት ቀናቸው ሲነጋገሩ በማዳመጥ እርስዎ ምን እንዳሉ ያጣሩ።

*When's your birthday?*

*My birthday's on May the 23<sup>rd</sup>.*

*Mine's on January the 10<sup>th</sup>.*

*When's your birthday?*

*My birthday's on February the 13<sup>th</sup>.*

*Mine's on August the 8<sup>th</sup>.*

በጣም ግሩም! እስኪ እንግሊዝኛውን ምን ያህል እንዳስታወሱ እንይ። አረፍተ ነገሮቹን በአማርኛ ያዳምጡና የእንግሊዝኛ አቻቸውን ይበሉ።

ልደትህ መቼ ነው?

*When's your birthday?*

ልደቴ ሰኔ አስር ቀን ነው።

*My birthday's on June the 10<sup>th</sup>.*

የኔ ልደት ጥቅምት 3 ቀን ነው።

*Mine's on October the 3<sup>rd</sup>*

በጣም ጥሩ፤ እስኪ አሁን የዛሬዎቹን አገላለጾች ለማስተዋል ሙሉውን ውይይት ያዳምጡ።

**Amy**

*When's your birthday?*

**Phil**

*My birthday's on June the 10<sup>th</sup>.*

**Amy**

*Mine's on October the 3<sup>rd</sup>*

በጣም ጥሩ! አሁን በእንግሊዝኛ የሰዎችን የልደት ቀን መጠየቅ ይችላሉ። የተማሩትን ነገር መለማመድን አይዘንጉ። ጓደኛ ይፈለጉና አግብተው መሆን ያለመሆኑን በእንግሊዝኛ ይጠይቋቸው። ትክክለኛውን ቀን እንዲሁም አወዳዳሪ ቁጥርን መጠቀምንም ያስታውሱ። ለተጨማሪ የዕለት ተዕለት እንግሊዝኛ በሚቀጥለው ክፍል ይጠብቁን። ደህና ይሁኑ!